

# Mat

## Chapter 15

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

1 Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἱεροσολύμων, Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς,  
ከዚያም ቀረቡ ወደት ኢየሱስ ከት ኢየሩሳሌም፡ ፈሪሳውያን እና ጻፊዮች፡  
[G5119](#) [G4334](#) [G3588](#) [G2424](#) [G0575](#) [G2414](#) [G5330](#) [G2532](#) [G1122](#)

λέγοντες,  
እየአሉ፡  
[G3004](#)

በዚያን ጊዜ ጻፊዮች ፈሪሳውያን ከኢየሩሳሌም ወደ ኢየሱስ ቀረቡና።

2 Διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουν τὴν παράδοσιν τῶν  
ሰለምን ምን የት ደቀ፡መዛምርትህ የእንተን ይታልፋሉ የትን ውርሽት የት  
[G1223](#) [G5101](#) [G3588](#) [G3101](#) [G4771](#) [G3845](#) [G3588](#) [G3862](#) [G3588](#)  
πρεσβυτέρων? οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας «αὐτῶν», ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν.  
የሰማታውን? አይ ምክንያቱም ይታጠቡም የትን እጆችን የእነርን፡ በት እንጅራ ይበሉት፡  
[G4245](#) [G3756](#) [G1063](#) [G3538](#) [G3588](#) [G5495](#) [G0846](#) [G3752](#) [G0740](#) [G2068](#)

ደቀ መዛሙርትህ ሰለ ምን የሽማግሌችን ወግ ይተላለፋሉ? እንጂራ ሲበሉ እጆቻውን አይታጠቡምና አሉት።

3 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τί καὶ ὑμεῖς παραβαίνετε τὴν  
የት ግን የመለስ አለ ለእነርን ሰለምን ምን ደግሞ እናንተስ ትታልፋለችሁ የትን  
[G3588](#) [G1161](#) [G0611](#) [G3004](#) [G0846](#) [G1223](#) [G5101](#) [G2532](#) [G4771](#) [G3845](#) [G3588](#)  
ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν?  
ትእዛዝ የት የአምላክን ስለ የት ውርሽት የእናንተን?  
[G1785](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1223](#) [G3588](#) [G3862](#) [G4771](#)

እርሱም መልሶ እንዲህ አለቸው። እናንተስ ስለ ወጋችሁ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስለ ምን ትተላለፋለችሁ?

4 ὁ γὰρ Θεὸς εἶπεν, Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; καί, Ὁ  
የት ምክንያቱም አምላክ አለ፡ አክብር የትን አባት እና የትን እናት፡ እና፡ የት  
[G3588](#) [G1063](#) [G2316](#) [G3004](#) [G5091](#) [G3588](#) [G3962](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3384](#) [G2532](#) [G3588](#)  
κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα, θανάτῳ τελευτάτῳ.  
የአሰደበ አባት ወይም እናትን፡ በሞት ይሞቱ፡  
[G2551](#) [G3962](#) [G2228](#) [G3384](#) [G2288](#) [G5053](#)

እግዚአብሔር። አባትህንና እናትህን አክብር፤ ደግሞ። አባቱን ወይም እናቱን የሰደበ ፈጽሞ ይሙት ብሎአልና፤

5 ὑμεῖς δὲ λέγετε, Ὅς ἂν εἴπη τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρὶ, Δῶρον ὁ  
እናንተስ ግን ትላለችሁ፡ የት ማንም ይል ለት አባት ወይም ለት እናት፡ ስጥታ የት  
[G4771](#) [G1161](#) [G3004](#) [G3739](#) [G0302](#) [G3004](#) [G3588](#) [G3962](#) [G2228](#) [G3588](#) [G3384](#) [G1435](#) [G3739](#)  
ἐὰν ἕξ ἔμοῦ ὠφελῆθῃς--  
መች ከት እኔ ትጠቀም።  
[G1437](#) [G1537](#) [G1473](#) [G5623](#)

እናንተ ግን። አባቱን ወይም እናቱን። ከእኔ የምትጠቀምበት መባ ነው የሚል ሁሉ።

6 οὐ μὴ τιμήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ. Πῆ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ  
እε φε βῆ-ብርም የትን አባቱን የእሩን፡ ወይም የትን እየቱን የእሩን፡ እና  
[G3756](#) [G3361](#) [G5091](#) [G3588](#) [G3962](#) [G0846](#) [G2228](#) [G3588](#) [G3384](#) [G0846](#) [G2532](#)

ἠκυρώσατε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὑμῶν.  
አበጠላችሁ የትን ቀል የት የአምላክን ስለ የት ውርሽት የእናንተን፡  
[G0208](#) [G3588](#) [G3056](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1223](#) [G3588](#) [G3862](#) [G4771](#)

አባቱን ወይም እናቱን አያከብርም ትላለችሁ፤ ስለ ወጋችሁም የእግዚአብሔርን ቃል ሻራችሁ።

7 ὑποκριταί! καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν Ἴησοῦς, λέγων,  
ግብዘዎንህ በወገት ተነበየ ἵνα እናንተን አሳይያሉ፡ እየአለ፡  
[G5273](#) [G2573](#) [G4395](#) [G4012](#) [G4771](#) [G2268](#) [G3004](#)

እናንተ ግብዞች፣ አሳይያሉ ስለ እናንተ።

8 Ὁ λαὸς οὗτος, τοῖς χεῖλεσίν με τιμᾷ; ἡ δὲ καρδία αὐτῶν, πόρρω  
የት ህዝብ ይህ፡ በት ከጎፈሮች እኔን ማህብራል፡ የት ግን ልቡ የእነሩ፡ ራቆች  
[G3588](#) [G2992](#) [G3778](#) [G3588](#) [G5491](#) [G1473](#) [G5091](#) [G3588](#) [G1161](#) [G2588](#) [G0846](#) [G4206](#)

ἀπέχει ἀπ' ἔμοῦ፡  
ያልፋል ከት እኔ፡  
[G0568](#) [G0575](#) [G1473](#)

ይህ ሕዝብ በከጎፈሩ ያከብረኛል፣ ልቡ ግን ከእኔ በጣም የራቀ ነው።

9 μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων.  
በክንቱን ግን ያመልኩአል እኔን፡ እየአስተማሩ ትምህርቶችን ትእዛዞችን የሰዎችን፡  
[G3155](#) [G1161](#) [G4576](#) [G1473](#) [G1321](#) [G1319](#) [G1778](#) [G0444](#)

የሰውም ሥርዓት የሆነ ትምህርት እያስተማሩ በክንቱ ያመልኩኛል ብሎ በእውነት ትንቢት ተናገረ።

10 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον, εἶπεν αὐτοῖς, Ἄκούετε καὶ συνιέτε!  
እና የጠራ የትን ህዝቡን፡ አለ ለእነሩ፡ ስሙ እና እውቁ  
[G2532](#) [G4341](#) [G3588](#) [G3793](#) [G3004](#) [G0846](#) [G0191](#) [G2532](#) [G4920](#)

ሕዝቡንም ጠርቶ፡ ስሙ አስተውሉም፤

11 οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον; ἀλλὰ τὸ  
እይደለም የት የመጋባው ወይ የት እፍ ያረክሳል የትን ሰውን፡ አልእ የት  
[G3756](#) [G3588](#) [G1525](#) [G1519](#) [G3588](#) [G4750](#) [G2840](#) [G3588](#) [G0444](#) [G0235](#) [G3588](#)

ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος, τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.  
የወጣው ከት የት እፍ፡ ይህ ያረክሳል የትን ሰውን፡  
[G1607](#) [G1537](#) [G3588](#) [G4750](#) [G3778](#) [G2840](#) [G3588](#) [G0444](#)

ሰውን የሚያረክሰው ወይ እፍ የሚገባ እይደለም፣ ከእፍ የሚወጣው ግን ሰውን የሚያረክሰው ይህ ነው አላቸው።

12 Τότε προσελθόντες, οἱ μαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ, Οἶδας ὅτι οἱ  
ከዚያም የቀረቡ፡ የት ደቀ፡መዘምርቱ ይላሉ ለእሩ፡ ትእዛ፡ቁልህ እንደ የት  
[G5119](#) [G4334](#) [G3588](#) [G3101](#) [G3004](#) [G0846](#) [G1492](#) [G3754](#) [G3588](#)

Φαρισαῖοι, ἀκούσαντες τὸν λόγον, ἐσκανδαλίσθησαν.  
ፈሪሳውያን፡ የሰሱ የትን ቀልን፡ ተቀየሙ፡  
[G5330](#) [G0191](#) [G3588](#) [G3056](#) [G4624](#)

በዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ቀርበው። ፈሪሳውያን ይህን ቃል ሰምተው እንደ ተሰናከሉ አወቅህን? አሉት።

13 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ Πατήρ  
የት ግን የመለሰ አለ፡ ሁሉም ተክል የትን አል የተከለው የት አላት  
[G3588](#) [G1161](#) [G0611](#) [G3004](#) [G3956](#) [G5451](#) [G3739](#) [G3756](#) [G5452](#) [G3588](#) [G3962](#)

μου ὁ οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται.  
የእኔ የት የሰማይው፡ ይነቀላል፡  
[G1473](#) [G3588](#) [G3770](#) [G1610](#)

እርሱ ግን መልሶ፡፡ የሰማይ አባቱ ያልተከለው ተክል ሁሉ ይነቀላል፡፡

14 ἄφετε αὐτούς; τυφλοὶ εἰσιν ὁδηγοὶ τυφλῶν. τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν  
ትታታው እነሩ፡ ዓውሮች ናከው የዓውሮች፡መሪዮች የዓውሮችን፡ ዓውር ግን ዓውርን መች  
[G0863](#) [G0846](#) [G5185](#) [G1510](#) [G3595](#) [G5185](#) [G5185](#) [G1161](#) [G5185](#) [G1437](#)

ὁδηγῆ, ἄμφοτέροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.  
ይመራ፡ ሁለቱም ወደ ጥልቅ ይወድቁ፡  
[G3594](#) [G0297](#) [G1519](#) [G0999](#) [G4098](#)

ተዉአቸው፤ ሰውሮችን የሚመሩ ሰውሮች ናቸው፤ ሰውርም ሰውርን ቢመራው ሁለቱም ወደ ጉድጓድ ይወድቃሉ አለ፡፡

15 Ἀποκριθεὶς δὲ, ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν  
የመለሰ ግን፡ የት ፔጥሮስ አለ ለእሩ፡ ንገር ለእናን የትን ምሳሌ  
[G0611](#) [G1161](#) [G3588](#) [G4074](#) [G3004](#) [G0846](#) [G5419](#) [G1473](#) [G3588](#) [G3850](#)

«ταύτην».  
ይህን፡  
[G3778](#)

ጴጥሮስም መልሶ፡፡ ምሳሌውን ተርጉምልን አለው፡፡

16 ὁ δὲ εἶπεν, Ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἄσύνετοί ἐστε?  
የት ግን አለ፡ አህንም ደግሞ እናንተስ ያልተገነዘቡ ናችሁ?  
[G3588](#) [G1161](#) [G3004](#) [G0188](#) [G2532](#) [G4771](#) [G0801](#) [G1510](#)

እያሱስም እንዲህ አለ፡፡ እናንተ ደግሞ እስካሁን የማታስተውሉ ናችሁን?

17 οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν  
አይ ትገንዘቡም እንደ ሁሉም የት የመጋባው ወደ የት አፍ ወደ ሰው  
[G3756](#) [G3539](#) [G3754](#) [G3956](#) [G3588](#) [G1531](#) [G1519](#) [G3588](#) [G4750](#) [G1519](#) [G3588](#)

κοιλίαν χωρεῖ, καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται?  
ሆድ ይሄዳል፡ እና ወደ መጻዳዳ ይወጣል?  
[G2836](#) [G5562](#) [G2532](#) [G1519](#) [G0856](#) [G1544](#)

ወደ አፍ የሚገባ ሁሉ ወደ ሆድ አልፎ ወደ እዳሪ እንዲጣል አትመለከቱምን?

18 τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος, ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται,  
የት ግን የወጣው ከት የት አፍ፡ ከት የት ልብ ወደ ሰው  
[G3588](#) [G1161](#) [G1607](#) [G1537](#) [G3588](#) [G4750](#) [G1537](#) [G3588](#) [G2588](#) [G1831](#)

κάκεινα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.  
እነዚያም ያረክሳሉ የትን ሰው፡  
[G2548](#) [G2840](#) [G3588](#) [G0444](#)

ከአፍ የሚወጣ ግን ከልብ ይወጣል፡ ሰውንም የሚያረክሰው ያ ነው፡፡

19 ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι,  
ከት ምክንያቱም የት ልብ ይወጣሉ ክፉው፡አሳቦች ክፉው፡ ግድያዮች፡ ምንዘርንቶች፡  
[G1537](#) [G1063](#) [G3588](#) [G2588](#) [G1831](#) [G1261](#) [G4190](#) [G5408](#) [G3430](#)

πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι.  
ዝውቶች፡ ስርቀዮች፡ የህሰት፡ምስክርንቶች፡ ስድቦች፡  
[G4202](#) [G2829](#) [G5577](#) [G0988](#)



26 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν, Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν  
የት ግን የመለሰ፡ አለ፡ አይገባም አይደለም ጥሩውን መውሰድ የትን እንጅራ የት  
[G3588](#) [G1161](#) [G0611](#) [G3004](#) [G3756](#) [G1510](#) [G2570](#) [G2983](#) [G3588](#) [G0740](#) [G3588](#)

τέκνων, καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.  
የልጆችን፡ እና መጥላት ለት ትንንሽ፡ውሾችን፡  
[G5043](#) [G2532](#) [G0906](#) [G3588](#) [G2952](#)

እርሱ ግን መልሶ፡፡ የልጆችን እንጅራ ይዞ ለቡችሎች መጣል አይገባም አለ፡፡

27 ἡ δὲ εἶπεν, Ναί, κύριε; καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἔσθιει ἀπὸ τῶν  
የት ግን አለች፡ አዎ፡ ጥያ፡ሆይ፡ ደግሞ ምክንያቱም የት ትንንሽ፡ውሾች ይበላሉ ከት የት  
[G3588](#) [G1161](#) [G3004](#) [G3483](#) [G2962](#) [G2532](#) [G1063](#) [G3588](#) [G2952](#) [G2068](#) [G0575](#) [G3588](#)

ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.  
ጥንስጥንስዮች የት የወደቁት ከት የት ጎጠ የት የጥያዮች የእነሩን፡  
[G5589](#) [G3588](#) [G4098](#) [G0575](#) [G3588](#) [G5132](#) [G3588](#) [G2962](#) [G0846](#)

እርስዎም፡፡ አዎን ጌታ ሆይ፤ ቡችሎችም እኮ ከጌቶቻቸው ማዕድ የወደቀውን ፍርፍራ ይበላሉ አለች፡፡

28 τότε ἀποκριθεὶς, ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, ᾧ γύναι, μεγάλη σου ἡ  
ከዚያም የመለሰ፡ የት አየሱስ አለ ለእርሷ፡ ኦ ሴት፡ሆይ፡ ትልቅ የእንት የት  
[G5119](#) [G0611](#) [G3588](#) [G2424](#) [G3004](#) [G0846](#) [G5599](#) [G1135](#) [G3173](#) [G4771](#) [G3588](#)

πίστις! γεννηθήτω σοι ὥς θέλεις, καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς  
አምነት፣ ይሁን ለእንት እንደ ትፈልጋው፡ እና ተፈወሰች የት ልጅቱ የእርሷ ከት የት  
[G4102](#) [G1096](#) [G4771](#) [G5613](#) [G2309](#) [G2532](#) [G2390](#) [G3588](#) [G2364](#) [G0846](#) [G0575](#) [G3588](#)

ώρας ἐκείνης.  
ሰዓት የባቸውን፡  
[G5610](#) [G1565](#)

በዚያን ጊዜ አየሱስ መልሶ፡፡ እንቺ ሴት፡ አምነትሽ ታላቅ ነው፤ እንደወደድሽ ይሁንልሽ አላት፡፡ ልጅዎም ከዚያች ሰዓት ጀምሮ ዳነች፡፡

29 Καὶ μεταβάς ἐκεῖθεν, ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς  
እና የተንቀሳቀሰ ከዚያ፡ የት አየሱስ መጣ ወደ የት ባህር የት  
[G2532](#) [G3327](#) [G1564](#) [G3588](#) [G2424](#) [G2064](#) [G3844](#) [G3588](#) [G2281](#) [G3588](#)

Γαλιλαίας; καὶ ἀναβάς εἰς τὸ ὄρος, ἐκάθητο ἐκεῖ.  
የገሊላ፡ እና የወጣ ወደ የት ተራራ፡ ተቀመጠ በዚያ፡  
[G1056](#) [G2532](#) [G0305](#) [G1519](#) [G3588](#) [G3735](#) [G2521](#) [G1563](#)

አየሱስም ከዚያ አልፎ ወደ ገሊላ ባሕር አጠገብ መጣ፡፡ ወደ ተራራም ወጥቶ በዚያ ተቀመጠ፡፡

30 καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ, ἔχοντες μεθ' ἑαυτῶν χλωύς, κυλλοὺς,  
እና ቀረቡ ወደእሩ ህዝቦች ብዙው፡ የነበሩ ከት ከራሳክሆን እናጥዮች፡ አስነኩላዮች፡  
[G2532](#) [G4334](#) [G0846](#) [G3793](#) [G4183](#) [G2192](#) [G3326](#) [G1438](#) [G5560](#) [G2948](#)

τυφλοὺς, κωφοὺς, καὶ ἑτέρους πολλοὺς, καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς παρὰ τοὺς  
ዓውሮች፡ ድዳዮች፡ እና ሌሎች ብዙው፡ እና አስቀሙአታው እነሩን ወደ የት  
[G5185](#) [G2974](#) [G2532](#) [G2087](#) [G4183](#) [G2532](#) [G4496](#) [G0846](#) [G3844](#) [G3588](#)

πόδας αὐτοῦ, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς;  
አግሮች የእሩ፡ እና ፈወሰው እነሩን፡  
[G4228](#) [G0846](#) [G2532](#) [G2323](#) [G0846](#)

ብዙ ሕዝብም አንካሶችን፡ ዕውሮችንም፡ ዲዳዎችንም፡ ጉንድሾችንም፡ ሌሎችንም ብዙ ይዘው ወደ እርሱ ቀረቡ፡ በአየሱስም እግር አጠገብ ጣሉአቸው፤ ፈወሳቸውም፤



36 ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ εὐχαριστήσας, ἔκλασεν καὶ  
ወሰደ የትን ሰባቱን እንጅራዮችን እና የትን አሳዮችን፡ እና የአመሰገነ፡ ቀደደ እና  
[G2983](#) [G3588](#) [G2033](#) [G0740](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2486](#) [G2532](#) [G2168](#) [G2806](#) [G2532](#)

ἑδίδου τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις.  
ይሰጥው ለት ደቀ፡መዛምርቱ፡ የት ግን ደቀ፡መዛምርቱ ለት ህዝቦችን፡  
[G1325](#) [G3588](#) [G3101](#) [G3588](#) [G1161](#) [G3101](#) [G3588](#) [G3793](#)

ሰባቱንም እንጅራ ዓሣውንም ይዞ አመሰገነ ቁርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ፤ ደቀ መዛሙርቱም ለሕዝቡ።

37 καὶ ἔφαγον πάντες, καὶ ἔχορτάσθησαν; καὶ τὸ περισσεῦον τῶν  
እና በሉ ሁሉም፡ እና ጠገቡ፡ እና የት የቀረውን የት  
[G2532](#) [G5315](#) [G3956](#) [G2532](#) [G5526](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4052](#) [G3588](#)

κλασμάτων, ἦσαν ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις;  
የቅርሲአትን፡ አፋ ሰባት ቀርጠይትዮች የመሉ፡  
[G2801](#) [G0142](#) [G2033](#) [G4711](#) [G4134](#)

ሁሉም በሉና ጠገቡ፤ የተረፈውንም ቁርስራሽ ሰባት ቅርጫት ሙሉ አገሡ።

38 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.  
የት ግን የበሉት ገብሩ አራት፡ስምንት ወንዶች፡ ያለ የሴቶች እና የልጆችን፡  
[G3588](#) [G1161](#) [G2068](#) [G1510](#) [G5070](#) [G0435](#) [G5565](#) [G1135](#) [G2532](#) [G3813](#)

የበሉትም ከሴቶችና ከልጆች በቀር አራት ሺህ ወንዶች ገብሩ።

39 Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ  
እና የለከ የትን ህዝቦችን፡ ገባ ወደ የት ጠቆር፡ እና መጣ ወደ የት  
[G2532](#) [G0630](#) [G3588](#) [G3793](#) [G1684](#) [G1519](#) [G3588](#) [G4143](#) [G2532](#) [G2064](#) [G1519](#) [G3588](#)

ፊጣ ማገገሙ.  
ዝራራዮች የማጋዳን፡  
[G3725](#) [G3093](#)

ሕዝቡንም ካሰናበተ በኋላ ወደ ታንኳይቱ ገብቶ ወደ መጤዳል አገር መጣ።